

ግጥም



✎ Rukia Nantale
👤 Benjamin Mitchley
📄 Mezemir Girma
|| 5
🗨️ ግጥም am



Global Storybooks

globalstorybooks.net


ግጥም

✎ Rukia Nantale
👤 Benjamin Mitchley
📄 Mezemir Girma



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>





ሲምበግዊሬ እናቷ ስትሞት ብስጭት ተሰማት።
የሲምበግዊሬ አባት ለልጁ እንክብካቤ ለማድረግ
የተቻለውን አደረገ። ቀስ በቀስ የሲምበግዊሬ እናት
በሌሎችበት ደስተኝነትን መልሰው እንዴት እንደሚያገኙ
አወቁበት። በየዕለቱ ጠዋት ቁጭ ብለው ስለመጨው ቀን
ይነጋራሉ። በየምሽቱም ራት አብረው ይሰራሉ። ሳህኖቹን
ካጠቡ በኋላ የሲምበግዊሬ አባት የቤት ስራዋን በመስራት
ያግዛታል።

::ዕህጽ

ቀጠሎ ህጻን «ቲላቲላ ቲላቲ» ::ብሃርላንትን ቅጠቀተቲላንትን
ዕህጽ ቲላቲላንትን ጽላ ቲላንትን ፡ጽላ» ::ቲላቲላ ህጻን
ሠቀ ጽላቲ ሲታይ ጽላ ዕህጽ ቲላንትን ቲላንትን ::ቲላቲ
ቲላንትን ጽላ ጽላቲላንትን ::ጽላቲ ጽላ «ጽላ ህጻን ቲላንት»
::ሠቀ ቲላቲ ጽላቲ ጽላ ጽላቲ ጽላቲ ጽላ ጽላቲ ጽላ ጽላ






«እንዴት ነሽ ሲምበግዊሬ? አባትሽ ስላንቺ ብዙ ነገር ነግሮኛል» አለችት አኒታ። ይሁን እንጂ አኒታ ፈገግታ አላሳየችም፤ ወይም የሲምበግዊሬን እጅ አልጨበጠችም። የሲምበግዊሬ አባት ደስተኝነት ተሰማው። ሦስቱ አብረው ስለሚኖሩበት ሁኔታና ህይወታቸው እንዴት ጥሩ እንደሚሆን አወራ። «ልጄ፣ አኒታን እንደ እናት እንደምታያት ተስፋ አደርጋለሁ» አላት።



በቀጣዩ ሳምንት አኒታ ሲምበግዊሬን ከአክሰቷና ከልጅቿ ጋር በቤቷ ምሳ ጋበዘቻቸው። ምን ዓይነት ግሩም ድግስ ነው! አኒታ ሲምበግዊሬ የምትወዳቸውን ምግቦች ሁሉ አሰናዳች እና ሁሉም ሰው እስከሚጠግብ ድረስ በላ። ከዚያም አዋቂዎቹ ሲያወሩ ልጆቹም ተጫወቱ። ሲምበግዊሬም ደስተኝነትና ጀግንነት ተሰማት። በቅርቡ፣ በጣም በቅርቡ፣ ወደቤቷ እንደምትመለስና ከእናቷና ከእንጅራ እናቷ ጋር እንደምትኖር ወሰነች።



ከጥቂት ወራት በኋላ የሲምቦግዊሬ አባት ለተወሰነ ጊዜ ራቅ ብሎ እንደሚሄድ ነገራቸው። «ለሰራ ጉዳይ መሄድ አለብኝ» አላቸው። «እርስ በእርሳችሁ እንደምትደጋገፉ ግን እተማመናለሁ።» የሲምቦግዊሬ ፊት ቅይርይር አለ፤ አባቷ ግን ይህን ልብ አላለም። አኒታ ምንም ቃል አልወጣትም። እርሷም ደስተኝነት አልተሰማትም ነበር።




ሲምቦግዊሬ ከአክሱት ልጆች ጋር እየተጫወተች ሳለች አባቷን ከሩቅ አየችው። ይናደድብኛል ብላ ፈራች። ስለሆነም ለመደበቅ ወደቤቱ በኩል ሮጠች። አበቷ ግን ወደሷ ሮጦ «ሲምቦግዊሬ ጥሩ እናት አግኝተሻል - የምትረዳሽና የምትወድሽ። እኮራብሻለሁ፤ እወድሻለሁ» አላት። ሲምቦግዊሬ ከአክሱት ጋር እስከፈለገችበት ጊዜ ድረስ እንድትቆይም ተስማሙ።

::ኢህጻናት ኢንቀጻ ህገ-ግብርና ለጥያቄ
 ፤ጋህጊ ኢህጻናት ወጽኦታል። ጥያቄው ያለው ግብርና
 ተሰጥቶ ፤ጋህጊ ግብርና ተሰጥቶ ግብርና
 ወህንተኛ ሆኖ ለግብርና ጥያቄው ለጥያቄ
 ተገቢ ፤ጋህጊ ተገቢ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ
 ለጥያቄ ፤ጋህጊ ጥያቄ ሆኖ ግብርና




::ቀላል ግብርና ተገቢ
 ለጥያቄ ሆኖ ጥያቄ ግብርና ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ
 ሆኖ ጥያቄ ጥያቄ ጥያቄ ጥያቄ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ
 ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ
 ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ
 ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ ፤ጋህጊ






አንድ ቀን ጠዋት ሲምበግዊሬ ተኝታ አረፈደች። «አንቺ ሰነፍ!» አሁን አምባረቀችባት። ሲምበግዊሬን ጎተተችት። ያን ውድ ብርድልብስ ምስማር ያዘውና ከሁለት ተቀደደ።



የሲምበግዊሬ አክሶት ልጅቱን ወደቤቷ ወሰደችት። ለሲምበግዊሬም ትኩስ ምግብ ሰጠችት፤ የእናቷን ብርድልብስም አለበሰችት። በዚያ ምሽት ሲምበግዊሬ ወደ መኝታዋ ስትሄድ አለቀሰች። እንባዋ ግን የእጩይታ እንባ ነበር። አክሶቷ እንደምትንከባከባት አውቃለች።

::ቋገመጃ ሲቀዘብ
 ዘጅ ልዩሲሲመ ሲቀሰጽጽጽ ቸሪሃ ::ቋጽጽ ቀህ ሲቀሰ ጎሠቅ
 ቀሲህ ቅቅሠ ።ዘጅ ቋጭጎቅ ህሁጻጽጎሁ ሲቀሰሃጽጽ ::ቋሲህፀ
 ቅቅሠመህ ቅህህ ::ቋጭህሁተ ልሠሀ ግቅጫሀጽጽ



::ጎመጃ ቅህህህተ ቅቅሃ ጃህ
 ሲገሲቱ ሸህህሃ ::ቅቸሲሃ ጽጎፀቅጽሲሃ ጽዘህ ሲግቅጫሀጽጽ
 ጎመጃ ሲቀጽሠገገገ ቋቋህ ልቋጭህጽጽ ::ቋህጭ
 ህቅህ «፤ጃህ ጫጽገፀፀ ፤ግቅጫሀጽጽ» ጽቸህ ጭጎቅ
 ሲህሁጻጽጎሁ ስሲቅጃህ ::ቋፀሃ ሲጽዘ ህሁ ስቀ ቅህ ቋህጽ





ሲመሸግት ከአንድ ምንጭ አጠገብ ካለ ትልቅ ዛፍ ላይ
 ወጥታ ከቅርንጫፎቹ ላይ መኝታዋን አዘጋጀች።
 እየተኛችም ሳለች «እናቴ፣ እናቴ፣ እናቴ፣ ተውሽኝ።
 ተውሽኝና አልመለስ አልሽ። አባቴ አሁን ለኔ ማሰቡን
 ተቷል። እናቴ፣ መቼ ነው የምትመጭው? ተውሽኝ እኮ»
 በማለት አዜመች።



በቀጣዩ ማለዳ ሲምበግዊሬ ዘፈኑን ደግሞ ዘፈነችው።
 ሴቶች ልብሳቸውን ለማጠብ ወደ ምንጩ ሲመጡ ከትልቁ
 ዛፍ የሚመጣውን የመከፋት ዘፈን ይሰሙ ጀመር። ንፋሱ
 ቅጠሉን እያማታ የሚፈጥረው ድምጽ መስሏቸው
 ስራቸውን ቀጠሉ። ከሴቶቹ አንዷ ግን ዘፈኑን በጣም
 በጥንቃቄ አደመጠችው።